

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሠላሳኛ ዓመት ቁጥር ፪  
አዲስ አበባ ጥቅምት ፳፱ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

30<sup>th</sup> Year No.2  
ADDIS ABABA 9<sup>th</sup> November, 2023

ማውጫ	Content
<p>አዋጅ ቁጥር ፩/፪ሺ፻፺፱/፪ሺ፲፮</p> <p>የሕዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር ፮/፪ሺ፲፮ን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ ገጽ ፲፮ሺ፪፻፵፭</p>	<p>Proclamation No. 1299/2023</p> <p>A State of Emergency Proclamation Enacted to Protect Public Peace and Security No. 6/2023 Ratification Proclamation .....Page 15245</p>
<p>አዋጅ ቁጥር ፩/፪ሺ፻፺፱/፪ሺ፲፮</p> <p><u>በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሕዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር ፮/፪ሺ፲፮ን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ</u></p> <p>የሕዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር ፮/፪ሺ፲፮ ሐምሌ ፳፰ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም በሚኒስትሮች ምክር ቤት የታወጀ በመሆኑ፤</p> <p>ይህም በሚኒስትሮች ምክር ቤት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሕገ መንግስቱ አንቀፅ ፺፫ ንዑስ አንቀፅ (፪)ለ) መሠረት በአስራ አምስት ቀናት ውስጥ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረብ ያለበት በመሆኑ፤</p> <p>የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ነሐሴ ፰ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም ባካሄደው ፩ኛ አስቸኳይ ስብሰባ የመረመረውና በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ ፺፫ (፫) መሠረት ያፀደቀው ስለሆነ፤</p> <p>በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አንቀፅ ፺፫ ንዑስ አንቀፅ (፪)ለ) እና አንቀፅ ፺፭ ንዑስ አንቀፅ (፰) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡</p>	<p>PROCLAMATION NO. 1299/2023</p> <p><u>THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA COUNCIL OF MINISTERS STATE OF EMERGENCY PROCLAMATION ENACTED TO PROTECT PUBLIC PEACE AND SECURITY PROCLAMATION NO. 6/2023, RATIFICATION PROCLAMATION</u></p> <p>WHEREAS, the Council of Ministers has approved on 4<sup>th</sup> day of August, 2023 A State of Emergency Proclamation to Protect Public Peace and Security Proclamation No. 6/2023;</p> <p>WHEREAS, based on Article 93 Sub-Article (2) (b) of the Constitution, the State of Emergency Proclamation decreed by the Council of Ministers shall be presented to the House of Peoples' Representatives within fifteen days;</p> <p>WHEREAS, the House of Peoples' Representatives has ratified this Proclamation based on Article 93 Sub-Article (3) of the Constitution, on its 1<sup>st</sup> extra ordinary session held on the 14<sup>th</sup> day of August, 2023;</p> <p>NOW, THEREFORE, in accordance with Article 93 Sub-Article (2)(a) and Article 55 Sub-Article (8) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows.</p>

**፩. አዋጅ ርዕስ**

ይህ አዋጅ “የሕዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር ፮/፪ሺ፲፮ን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፺፱/፪ሺ፲፮” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**፪. የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ስለማፅደቅ**

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሐምሌ ፳፰ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም ያወጀው “የሕዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር ፮/፪ሺ፲፮” በዚህ አዋጅ ዐድቋል።

**፫. የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ**

፩/ የሕዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

፪/ መርማሪ ቦርዱ ሰባት አባላት የሚኖሩት ሲሆን፣ ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ከሕግ ባለሙያዎች የተወጣጡ ሆነው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሰየማሉ።

፫/ ቦርዱ ሰብሳቢና ም/ሰብሳቢ የሚኖሩት ሆኖ ይዋቀራል።

፬/ ቦርዱ በሕገ መንግስቱ አንቀፅ ፺፫ ንዑስ አንቀፅ (፮) ላይ የተመለከቱት ሥልጣንና ኃላፊነቶች ይኖሩታል።

**፬. የቦርዱ ሰብሳቢ ሥልጣን እና ተግባር**

፩/ ቦርዱን ይመራል።

፪/ አጠቃላይ የቦርዱን የሥራ እንቅስቃሴ ይመራል፤ ይቆጣጠራል።

፫/ የቦርዱን ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች ያስተዳድራል።

፬/ ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረግ ማንኛውም ግንኙነት ቦርዱን ይወክላል።

**1. Short Title**

This Proclamation may be cited as "A State of Emergency Proclamation Enacted to Protect Public Peace and Security No. 6/2023 Ratification Proclamation No. 1299/2023."

**2. Ratification of the Proclamation**

"A State of Emergency Proclamation to Protect Public Peace and Security No. 6/2023" Enacted by the Council of Ministers on 4<sup>th</sup> day of August, 2023, is ratified by this Proclamation.

**3. State of Emergency Inquiry Board**

1/ State of Emergency Inquiry Board for the State of Emergency Proclamation Enacted to Protect Public Peace and Security is hereby established.

2/ The Inquiry Board shall comprise seven members to be chosen and assigned by the House from among its members and from legal experts.

3/ The Board may compose a chairperson and a deputy chairperson.

4/ The Board shall have power and responsibilities indicated on Article 93 Sub-Article (6) of the Constitution.

**4. Power and Responsibilities of the Chairperson of the Board**

1/ Lead the Board.

2/ Shall lead and control the activity of the Board.

3/ Shall administer the supporting employees of the Board.

4/ Represent the Board in all dealings with third parties.

**፮. የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ ሥልጣን እና ተግባር**

- ፩/ የቦርዱን ተግባራት በማቀድ፣ በማደራጀትና በመምራት ሰብሳቢውን ይረዳል።
- ፪/ ሰብሳቢው በማይኖርበት ጊዜ ለሰብሳቢው የተሰጡ ሥራዎችን ያከናውናል።
- ፫/ በሰብሳቢው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

**፯. የቦርዱ ጽህፈት ቤት**

የቦርዱ ዋና ጽህፈት ቤት አዲስ አበባ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችን በሌሎች ቦታዎች ሊከፍት ይችላል።

**፰. በጀት እና የሰው ኃይል**

ለቦርዱ ሥራ አስፈላጊ የሆነው የሰው ኃይል፣ በጀት እና ጽህፈት ቤት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚሟላ ይሆናል።

**፱. የቦርዱ ስብሰባዎች**

- ፩/ ከቦርዱ አባላት ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል።
- ፪/ የቦርዱ ውሳኔ በተባበረ ድምፅ ይሆናል፤ በተባበረ ድምጽ መወሰን ባልተቻለ ጊዜ በአብላጫ ድምጽ ይወሰናል።
- ፫/ ድምጹ እኩል በኩል ከተከፈለ ሰብሳቢው ያለበት ወገን የያዘው አቋም የቦርዱ ውሳኔ ይሆናል።
- ፬/ በዚህ አንቀፅ ከንዑስ አንቀፅ (፩) እስከ (፫) የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ ቦርዱ የውስጥ ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

**፲. አዋጅ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከታወጀበት ከሐምሌ ፳፰ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም ጀምሮ ለስድስት ወራት የፀና ይሆናል።

**5. Power and Responsibilities of the Deputy Chairperson of the Board**

- 1/ Assist the chairperson by planning, organizing and directing the Boards activity.
- 2/ Perform the activities of the chairperson in his absence.
- 3/ Perform the activities assigned by the chairperson.

**6. The Office of the Board**

The Boards Head Office shall be in Addis Ababa and may have branch office elsewhere in the country as may be necessary.

**7. Budget and Human Resource**

Human resource, budget and office which are important for the task of the Board shall be fulfilled by the House of Peoples' Representatives.

**8. Meetings of the Board**

- 1/ There shall be a quorum where more than half of its members are present.
- 2/ The decisions of the Board shall be passed by consensus, when failing that by majority vote.
- 3/ In the case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote.
- 4/ Without prejudice to Sub-Article (1) to (3) of this Article the Board can have its own internal rules of procedure.

**9. Effective Date**

This State of Emergency Proclamation shall remain in effect for six months starting from 4<sup>th</sup> day of August, 2023 since the time promulgated by the Council of Ministers.

**አዲስ አበባ ቀን ፳፱ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም**

**Done at Addis Ababa, On this 9<sup>th</sup> day of November, 2023**

**ሳህለወርቅ ዘውዴ**

**SAHILEWORK ZEWUDE**

**የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት**

**PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**